

ምርጫዎ የርስዎ ድምጽ ነው - ተመዝገቡ፣ ተረዱ፣ ሂደው ይምረጡ!

ማነው መምረጥ የሚችለው?

የሚኖሩበት ውስጥ ለመምረጥ፡ የአሜሪካን ዜጋ መሆን አለብዎ።
ቢያንስ ቢያንስ ዕድሜዎ፡ ምርጫው በሚካሄድበት ቀን 18 ዓመት መሆን አለበት፡ በሚመርጡበት ዕለት በሚኖሩበት ውስጥ ቢያንስ 20 ቀናት የተቀመጡ መሆን አለብዎ።

የሆነ ዓይነት የወንጀል ቅጣት ካለበት፡ የተበየነበትን ፍርድ ወይም ማናቸውን ዓይነት እገዳ፡ ግዚያዊ ክስር ሴት መውጣትን የመሳሰሉትን ሙሉ በሙሉ ከፈጸሙ በውሃላ ብቻ ነው መምረጥ የሚችሉት።

በሌላ ሰው ጥበቃ/ሃላፊነት ስር ሆነውም ዳኛው እንዳትመርጡ ካላገደ በስተቀረ መምረጥ ይችላሉ።

ለመምረጥ ተመዝገቡ

ለመምረጥ ሲመዘገቡ ባሉበት ወቅታዊ መኖርያ ቤት አድራሻ መሆን አለበት። ለመመዘገብ ወይም በምዝገባ ወረቀትዎ ላይ ባሉት መረጃዎች ላይ ለመጨመርና የሞሉትን ለማስተካከል ከፈለጉ ወደ mnvotes.org ይግቡ።

በምርጫው ዕለትም ወደ ምርጫው ጣብያ በመሄድ ለመምረጥ መመዘገብ ይችላሉ። የስሞንና በወቅቱ የሚኖሩበትን መኖርያ ቤት አድራሻ የሚያረጋግጥ ማረጋገጫ ማሳየት አለበት። ዝርዝር መረጃ ከፈለጉ mnvotes.orgን ይጎብኙ ወይም በስልክ ቁጥር 1-877-600-VOTE ይደውሉ።

የ2016 ቀናት

የማጣርያ ምርጫ
ማክሰኞ፣ ነሃሴ 9 ቀን

በአካል ሳይገኙ የሚደረግ ምርጫ
በፖስታ መምረጥ ወይም በአካል ተገኝተው የሚመረጥበት ቀን -
ከመስከረም 23 ቀን እስከ ህዳር 7 ቀን

ለመምረጥ ተመዝገቡ
በዋናው ምርጫ ቀን፡ ግዜ ለመቆጠብ ቀደም ብለው በግዜ እስከ ጥቅምት 18 ቀን ለመምረጥ ይመዘገቡ።

የምርጫ ቀን
ማክሰኞ ህዳር 8 ቀን

ከበስተጀርባ ይቀጥላል...

...ከበፊቱ ገጽ የቀጠለ

ለዓይነት የተዘጋጀውን የምርጫ ወረቀት ተመልከቱ

የቀረቡት ዕጩዎች እነማን መሆናቸውንና በምርጫው ወረቀት ላይ የሚቀርቡትን ጥያቄዎች ለማየት mnvotes.org ኅብኙ።

ምርጫ የሚካሄድባቸው ቦታዎችና ሰዓቶች

የት ቦታ ሂደው እንደሚመርጡ ለማወቅ፡ mnvotes.org ይጎብኙ። አብዛኛዎቹ የምርጫ ቦታዎች በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከጥዋቱ 1 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት (በፈረንጅኛ አቆጣጠር ደግሞ ከ7 am. እስከ 8 pm) ክፍት ሆነው ይቆያሉ።

ወደ ምርጫው ጣብያ ምን ምሳጣት እንደሚገባዎ

ለመምረጥ ሲመዘገቡ፡ በወቅቱ ያሉበትን የመኖርያ ቤት አድራሻ ከሆነ የተጠቀሙት፡ ምንም ዓይነት መታወቂያ ማምጣት አያስፈልጎትም። ለመመዘገብ ወይም ሲመዘገቡ የሰጡትን መረጃ ለማሳደስ ከፈለጉ ግን ከመምረጥዎ በፊት፡ የት እንደሚኖሩ የሚያሳይ ማረጋገጫ ማሳየት ያስፈልጎታል። ስለዚህ ጉዳይ በበለጠ ለመረዳት mnvotes.org ይጎብኙ ወይም በስልክ ቁጥር 1-877-600-VOTE ይደውሉ።

በአካል ተገኝተው ለማይመርጡና ከቀኑ በፊት ለሚመርጡ ሰዎች በሚሰጥ ካርድ ምረጡ

ከዓርብ፡ መስከረም 23 ቀን ጀምረው በአካባቢዎ ወደ አለው የምርጫ ጣብያ በመሄድ ከቀኑ በፊት መምረጥ ይችላሉ። በአካል ተገኝተው ለማይመርጡና ከቀኑ በፊት ለሚመርጡ ሰዎች የሚሰጥ የምርጫ ወረቀት በፖስታ እንዲላክሎት መጠየቅ ይችላሉ። የቀበሌዎ የምርጫ ጣብያ የት እንደሆነ ለማወቅና የምርጫ ወረቀት እንዲላክሎ ለመጠየቅ mnvotes.org ይጎብኙ።

ለመምረጥ ከስራ ፍቃድ ስለማግኘት
ለመምረጥ፡ ካለአንዳች የገንዘብ መቆጮ፡ ከግል ዕረፍትዎም ሆነ ከዓመታዊ ዕረፍትዎ፡ እንዲሆም የገንዘብ መቆጮ እንዲከፍሉ ሳይጠየቁ ከስራ ወጥቶ የመሄድ መብት አሎት።